

እኔ በግሌ ተከሰተ ስለተባለው የይስሙላ መፈንቅለ መንግስት የሚሰማኝን ላካፍላችሁ። ባጭሩ የሆነው እንዲህ ነው። ቅድመ ሂደቱን በተመለከተ ግዜ ሳገኝ በጽሁፍ መልክ አዘጋጅቼ ለንባብ አበቃ ይሆናል። አብይ አህመድና የአሮሞ ብሄርተኞች እንዲሁም ህውሀትና አማራ ጠል ሃይሎች የአማራ ብሄርተኝነት አስግቶባቸው እንደነበር ይታወቃል። ለምን አሰጋቸው ለሚለው የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አስተያየቶች ሊሰጡ ይችላሉ። ግን እኔ የምለው አማራ ከተነሳ የአማራ ታሪካዊ ወዳጅ ብሄሮችም አብረው ይነሳሉ ከሚል ግምት የመነጨ ነው ባይ ነኝ። ስለዚህ እንደነ አብይ አስተሳሰብ ባጭሩ መቀጨት አለበት ማለት ነው። የስልጣን ሰጡን የኔ ቢጤቶች ደግሞ አማራን መገዳደሪያ ሊያደርጉት ይፈልጋሉ።

ስለዚህ በነ አብይ አህመድ እይታ የአማራ ብሄርተኝነት ቁንጮዎች እነማን ናቸው? በመንግስት መዋቅር ደረጃ ቁጭ ብለው ለሌሎቹ የአማራ ብሄርተኞች መዋቅራዊ ሽፋን እየሰጡ ያሉት እነማን ናቸው?

- 1. ዶ/ር አምባቸው መኮንን
- 2. አቶ ምግባሩ ከበደ
- 3. አቶ እዘዝ ዋሴ
- 4. ብ/ጄ አሳምነው ጽጌ

ዶ/ር አምባቸው "ማንም ሰው ከአማራ ክልል በፌደራል መንግስት ታግቶ አይወሰድም ያለ እኛ ፈቃድ። ጥፋት ካጠፉም እኛው እዚህም እንቀጣቸውም እንጂ አሳልፈን አንሰጣቸውም" ብሎ እንደነበር አትርሱ። ዛሬ እየሆነ ያለው ምንድን ነው?

ስለዚህ አብይ አህመድና መሰሎቹ እነኝህን አራቱን ካሰወገድን በሁዋላ በነኝህ ጥላ ስር ያሉትን (ፋናና እነ ዘመነ ካሴ ማለት ነው) መተባባሪነት ስም ሊቃቅመን ሸቤ እናስገባለን ብለው ወሰኑ።

ሰኔ 15 ቀን 20....?

አብይ አህመድ ከሳምንታት በፊት በሶስት የክልሉ መአዘናት ወታደሮቹን አስርጎ በማስገባት ለዚያች ቀን ሚሽኑ አዘጋጅቶ አስቀምጦ ነበር።

የዚያን እለት ወደ ባህር ዳር በመምጣት ወታደራዊ ደምብ ልብሱን ለብሶ ያልታወቀ ቦታ ላይ ሆኖ ሰአቱ ሲደርስ አጥፊሽኑን በቅርብ ሆኖ ለመከታተል ወይም እራሱ ለመምራት ይጠባበቅ ነበር።

የአዴፓ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አብይ አስቀድሞ የሰጣቸውንና እነሱም የተስማሙበትን ጄ/ል አሳምነው ጽጌን ከስልጣን የማውረድ አልወርድም ብሎ አሻፈረኝ ካሉ ደግሞ በቅርብ ሆኖ ከወታደሮቹ ጋር እየጠበቀ ያለውን አብይ አህመድን ወደቦታው በመጥራት ጄነራሉን በቁጥጥር ስር ለማዋል አቅደው ሁሉም ተሰየሙ። የነ ዶ/ር አምባቸው አላማ ግን እሳቸውን አውርዶ በሌላ ለመተካትና በነ አብይ ይደረግባቸው ከነበረው ጫና ለመላቀቅ እንጂ ጄነራሉን ለአብይ አሳልፈው ለመስጠት አልነበረም።

"በሬ ሆይ ሳሩን አየው ብለህ ገደሉን ሳታይ!" ብሎ ጽፎ ነበር አብይ አህመድ በጻፈው መጽሐፍ ላይ። ገጽ 38 ይላሉ ያነበቡት ሰዎች።

አብይ አህመድ ሌላ እቅድ ነበረው። እቅዱም ሶስቱን የአዴፓ "ጽንፈኞች" መደምሰስ። ከዚያ ደግሞ ጄነራሉን ደምስሶ የቀድሞዎቹን ድምሰሳ በእርሱ ላይ ማላከክ እና ድርጊቱን መፈንቅለ መንግስት ብሎ መጥራት። ከዚያም የአለም ሚዲያ እንዲያስተጋቡት ማድረግ።

ለዚህ እቅዱ እንዲረዳው ከሰአታት በፊት አስቀድሞ ኢንተርኔት አጠፋ። ከዚያ አይርጥላን ጣቢያውን በመቆጣጠር ማንም እንዳየወጣና እንዳይገባ አደረገ። ከዚያ በአቅራቢያ ያሉትን የመገናኛ ብዙሃን ተቆጣጠረ።

ከቀኑ 10 ሰአት (4 PM) ላይ አዴፓዎች ስብሰባ ገቡ። 11 ሰአት ላይ የአብይ አህመድ እነ ዶ/ር አምባቸውን የመግደል አጥፊሽን ተጀመረ። አስቀድሞ ወደ ክልሉ ብሎም ወደ ባህር ዳር ያስገባቸውን ወታደሮቹን ወታደሮቹን የአማራ ልዩ ሃይልን የደንብ ልብስ አልብሶ ወደ አዴፓዎች ስብሰባ አዳራሽ አሰማራ።

በቦታው ነበርን ካሉት ውስጥ አንደኛው እንደተናገረው ማንነታቸው ያልታወቁ ወታደሮች አዳራሽ ውስጥ በመግባት ሶስቱን የአዴፓ አመራሮች ነጥለው ይመታሉ (ጄ/ል አሳምነው ቢሆን ኖሮ ሁሉንም ያጭዳቸው ነበር)። ተረፍን ብለው ቲዢ ላይ የሚዘባርቁት ሰዎች እውነታውን እንናገራለን ቢሉ ዛሬም ይመታሉ። የትም ሄደው ደግሞ አያመልጡም። አለም አንድ ከሆነች ሰነበተች። ለዚያ ነው ህውሃቶች ትግራይ ውስጥ በሙቀት ታፍነው ያሉት።

ከዚያ ጀነራሉን አሳደው ይገድላሉ። ህውሃት ደግሞ አዲስ አበባ የሚገኘውንና ከኔ አፈንግጠዋል ያለችውን ጀነራልዋን የቅርብ ጉዋደኛቸውን እና ጡረተኛውን ጀነራል ገአዚን ሚሽን ሰጥታ ቤታቸው ድረስ በመላክ ታስገድላቸዋለች (ሌላኛው ጉዋደኛቸው የቀብር ስነስርዓታቸው ላይ መስክሩዋል) ከዚያ አንድ የፈረደበት አማራ ወታደር ከመንጋው ጎትቶ በማውጣት ከባህር ዳሩ "መፈንቅለ መንግስት" ጋር ግንኙነት አለው ብሎ ድርቅ ማለት። በአብይ ፈቃድና እውቅና ነው የሆነው። አዴፓም የያዙትን ወንበር ለእርሱ አድር ባይ ሊሰት አቅዶ ነበር። ጄነራል ብርሃኑ ጁላ በሳቸው ቦታ ቢተካ "re-reform" መደረግ ሊኖርበት ነው የወታደራዊ እዝ ሰንሰለቱ።

ከዚያ ፋኖን መጨፍጨፍና ማሰር። እነ ዘመነ ካሴን አድኖ መያዝ። የአብንን አባላት መልቀምና እሱዋን ማሽመድ። የአማራ ባለሀብቶችን መያዝ። የአማራን አንገት ማሰበር።

የሆነው ይህ ነው።

If you want proof, go watch Dr. Ambachew's speeches. He was as "extreme" as Gen. Asaminew was, if not more. Go watch Gen. Asaminew's speeches. Go watch Temesgen Desalegn's analysis, as presented by Zehabesha. Go watch Ato. Ezez Wassie's speech at the Liyu Hail graduation. Go watch Abiy Ahmed's speech in Wello. Go watch Gen. Seare's funeral speeches. Compare that to the recent power grab by ODP and the Oromo fanatics' behaviors before and after they killed Amhara leaders. Put the puzzle together. It's not too complicated since it was staged by a not so sophisticated group of people. Go watch Eskinder Nega's take on the so called coup.